



የዜና መዋከላ

ሚያዝያ አንድ ቀን 2013 ዓ.ም
April 9, 2021

በሰሜን አሜሪካና አወሮፓ የሚገኙ በርካታ የተለያዩ የኢትዮጵያውያን ስብከ ማህበራት ተወካዮች፤ ቅዳሜ መጋቢት 25 ቀን 2013 ዓ ም (April 3, 2021) በ”ዙም” ስብሰባ አድርገው፤ አዲስ ስለተቋቋመውና የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳዮች አስፈጻሚ ኮሚቴ (አአፓአኮ) ወይም (American-Ethiopian Public Affairs Committee (AEPAC) ስለተሰኘው ድርጅት ገለጻ ተደርጎላቸዋል። አአፓአኮ የፖለቲካ ጉዳዮች አራማጅ ኮሚቴ (Political Action Committee-PAC) በመባል ተሰይሞና፤ በአሜሪካ ተመዝግቦ፤ በህግ የተቋቋመና፤ በአሜሪካን የፌዴራል መንግሥት የምርጫ ህግ፤ በፌዴራል ምርጫ ኮሚሽን (Federal Election Commission-FEC) ስር የሚተዳደር ድርጅት ነው። አቶ መስፍን ተገኑ የድርጅቱ ሊቀመንበር፤ ለስብሰባው ተካፋዮች የድርጅቱን ተልእኮና ዓላማ እንደሚከተለው አስረድተዋል።

የእዚህ ፖለቲካ ጉዳዮች አራማጅ ኮሚቴ ዋና ዋና ዓላማዎች፡

- ታዋቂ የሕዝብ ግንኙነት ባለሟያ የግል ተቋም በመቅጠርና አብሮ በመሥራት፤ የኢትዮጵያን ስትራቴጂያዊ ጥቅሞች ለማስጠበቅ በሚደረጉት ጥረቶች ሁሉ ግንባር ቀደም መሪነት በመስጠት ማገልገል፤
- ጠንካራና ስኬታማ ተቋም በመሆን፤ በአሜሪካና ኢትዮጵያ መሀል ያለውን ስትራቴጂያዊ ወዳጅነት እንዲጠናከር ተግባር መሥራት፤
- ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ተመዝግቦው የመራጭነት መብታቸውን በሁሉም ደረጃ፤ በፌዴራል፤ በክፍለ ሀገርና በከተሞች ምርጫ በንቃት እንዲሳተፉ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ፤
- ለፌዴራል፤ ክፍለሀገርና ከተማ ቢሮዎች በሕዝብ ለመመረጥ የሚወዳደሩትን ተመራጮች ከድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች፤ ድጋፍ እንዲያገኙ ወይም እንዳያገኙ እንደሁኔታው መቀስቀስ፤
- ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ለሕዝብ ምርጫ እንዲመዘገቡና እንዲወዳደሩ ማደፋፈርና መመልመል፤
- በ2022 እና 2024 (በፈረንጅ አቆጣጠር) ምርጫ፤ የኢትዮጵያ ወዳጆችና ደጋፊዎች የሆኑ ለሴኔትና ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስከ 10% ወይም በበለጠ መቀመጫ እንዲከፈሉ በትጋት ቅስቀሳ ማካሄድ፤

በዚህ አለት፤ በስብሰባው የተገኙት በአሜሪካ፤ ካናዳና አወሮፓ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስብከ ማህበራት ተወካዮች፤ ከአአፓአኮ አመራር ጋር በመተባበር፤ ጊዜአዊ የዓለም አቀፍ የሥራ አስተባባሪ ኮሚቴ (Ad Hoc Working Group) አቋቋመዋል። ይህ ኮሚቴ የተለያዩ ገንዘብ ማሰባሰብና ሕዝብ ግንኙነትን ያካተቱ ተግባሮችን ያከናውናል፤ ይህም ከላይ እንደተጠቀሰው፤ ዋናው ዓላማውን የኢትዮጵያን ስትራቴጂያዊ ግቦችን ለማሟላት የሚያግዝ ሲሆን፤ ይህን ተግባር በተቀናጀ መልክ ለማስኬድ፤ ታዋቂና በቂ ችሎታ ያለው የሕዝብ ግንኙነት ተቋም ለመቅጠር ያስችላል።

የስብከ ማህበራት ተወካዮቹ፤ እንደዚሁም አባሎቻቸው አአፓአኮን በገንዘብ እርዳታ፤ በምክርና፤ ወዳጅነትን በማጠናከር በመሳሰሉት እንዲያግዙ እንደሚያበረታቱ ቃል ገብተዋል። ሁሉንም ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችንም አአፓአኮ የ2022 እና 2024 የአሜሪካ ምርጫ እቅዶቹንና አጀንዳዎቹን በሥራ ላይ እንዲያውል ሀገዝ እንደሚያበረክቱ ቃል ገብተዋል። ብዙዎችም ከአሁኑ ቋሚ የገንዘብ እርዳታ ለመለገስ በድርጅቱ ድረገጽ (<https://aepact.org/>) ተመዝግበዋል። በዚህ አጋጣሚ ለመላው ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን፤ በህጋዊ ፍቃድ አሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፤ ለሌሎችም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንና፤ በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ ድርጅታችንን አአፓአኮን እንዲደግፉና፤ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ለመርዳት እንድንተባበር በአክብሮት ጥሪ እናቀርባለን።

የአአፓአኮ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሚያዝያ 2 2013 ዓም (April 10, 2021)

Representatives

Name	Organisation
Mr. Abdelmaik	EDTF
Aklilu Demessie	EthiopiaWinNet - Council for the Defence Citizen Rights: E-CDCR Deputy to the Chief PR Officer
Dr. Araya Amsalu	Ethiopian Advocacy Network: ENA
Ato Beneyam Yinesu	Yetewled Delediy
Mr. Betru Gebere Ezigabeher	Global Alliance for Rights of Ethiopians
Bruck Tadesse	Worldwide Ethiopian Civic Associations Network: WE-CAN; Europe, Middle East and Africa (EMEA) Director
Ato Demilew Asfaw	Global Ethiopians Diaspora Society
Engineer Ezkile Eskinder	WE-CAN
Fitsum Arega	Ethiopian Embassy Washington D.C.
Kone Feseha	Ethiopian Water Council: EWAC
Dr. Gebeyehu Ejigu	GERD support group
Ato Gebriel Negatu	Ethiopian Diaspora Communication Alliance
Dr. Haimanot	Ethiopian American Voters Registration
Ambassador Kassa Kebede	DMV Advocacy and Public Diplomacy
Ato Kitaw Yayehard	Ethiopian Advocacy Network in Switzerland (or Association)
Mr Konie	Ethiopian Water Council
Lidet Muleta	EDTF
Minilik Andarge	Worldwide Ethiopian Civic Associations Network: WE-CAN; Western US Region Director
Mr. Neamin Zeleke	GLEAN
Ato Samuel Habte	Ethiopian Dialogue Forum
Dr. Solomon	ECNAS
Tesfamichael Makonnen	EthiopiaWinNet- Council for the Defense Citizen Rights: E-CDCR
Dr. Tihut Assfaw	ECNAS
Yilma Zerihun	Vision Ethiopia: VE
Deacon Yosef Teferi	Ethiopian American Civic Council
Ms. Wassy Tesfa	GLEAN
Zeke Eskender	Worldwide Ethiopian Civic Associations Network: WE-CAN
Ato Zelalem Tessema	DEFEND Ethiopia UK APD